

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ አምስተኛ ዓመት ቁጥር ፴፬
እዲስ አበባ የካቲት ፲፱ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

25th Year No. 34
ADDIS ABABA 26th February, 2019

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፲፮ /፪ሺ፲፩ ዓ.ም

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ.....ገፅ ፲፩ሺ፶፰

CONTENT

Proclamation No. 1115 /2019

Ethiopian News Service Re-establishment
Proclamation.....page 11058

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፲፮/፪ሺ፲፩

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን እንደገና ለማቋቋም የወጣ

አዋጅ

የአገሪቱን ልማት፣ ሰላም፣ ዲሞክራሲ እና የሕዝቦችን በእኩልነትና በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ አንድነት አጠናክሮ ለማስቀጠል የዜና አገልግሎት ሚና ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ፤

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደ አገራዊ የዜና አገልግሎት የአገሪቱን ገፅታ ለመገንባት የሚጠበቅበትን ሚና በአግባቡ መወጣት የሚያስችለው ተቋማዊና የአሰራር ነፃነት እንዲሁም የተሻለ የህግ ጥበቃ እንዲኖረው ማድረግ በማስፈለጉ፤

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የስራ ባህሪውን ባገናዘበ መንገድ እንዲመራ እና የሥራ እድገትና ቅልጥፍናው በተሻለ መንገድ እንዲራመድ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት አሰራርና አደረጃጀት ከዓለምአቀፍ የቴክኖሎጂ እና ሙያዊ እድገት ጋር የተጣጠመ እና ተወዳዳሪ እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

PROCLAMATION No. 1115/2019

A PROCLAMATION TO RE-ESTABLISH ETHIOPIAN NEWS SERVICE

WHERE AS, the role of News Service in strengthening and sustaining the country’s development, peace and democracy as well as democratic unity based on equality and co-existence of its people is vital;

WHERE AS, it becomes necessary to make Ethiopian News Service as national news service, attain institutional and procedural freedom as well as better legal protection to enable it effectively fulfill its role of building the country’s image;

WHERE AS, it found necessary to make Ethiopian News Service to be led by taking in to account its work nature and to make its work improvements and efficiency proceeded in better way.

WHERE AS, it found necessary to make working procedure and organization of Ethiopian News Service compatible and competent with international technology and professional development.

ያንዱ ዋጋ
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፱፩
Negarit G. P.O.Box 80001

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲን እንደገና በማቋቋም ተቋሙ የሚሰጠው አገልግሎት የበለጠ ቀልጣፋ፣ ጥራት ያለውና ተወዳዳሪ እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

ለስራና ሰራተኛ አመቺ የሆነ የስራ አካባቢን መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

ዋና ዋና አገራዊ ኸነፋችንና ክስተቶችን በጽሁፍ፣ በድምፅ፣ በፎቶና ተንቀሳቃሻሽ ምስል በማስደገፍ ለተለያዩ መገናኛ ብዙሀን ስራዎች ለምርምርና ጥናት ግብዓትነት እንዲውሉ ሰንዶ የማስቀመጥ ተልዕኮውን በብቃት እንዲወጣ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ራሱን በገቢ መደገፍ እንዲችል ገቢ የሚያመነጭባቸው ስራዎች ላይ መሳተፍ የሚያስችለው ሁኔታ መፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግስት አንቀፅ ፶፭(፩) መሰረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፲፭ /፪ሺ፲፩ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

፩/ “ዜና” ማለት በበርካታ ሰዎች ወይም ብሔሮች፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ አዎንታዊም ሆነ አሉታዊ ተፅዕኖ የሚፈጥርን አዲስ ክስተት የሚያመለክት፣ተሞክሮ ማስተላለፍ የሚችል፣የታዳሚዎችን ፍላጎት በማሟላት ህዝቦችን ከራሳቸውና ከአካባቢያቸው ጋር ሊያገናኛቸው የሚችል ሀሳብ፣ ኸነፋት፣ክስተት ወይም መረጃ ሲሆን የህዝብ አስተያየት ጥናት፣የሞኖተሪንግ ውጤት፣ወቅታዊ ትንታኔን ያካትታል፡፡

WHERE AS, it is found necessary to re- establish the Ethiopian News Service to enable it to provide its service in more efficient, quality and competent way.

WHERE AS, it is found necessary to create conducive work environment for the work and employees.

WHERE AS, it is found necessary to enable it perform its mission of documenting and keeping major national events and phenomenon effectively by supporting them in writing, sound, photography and film for the use of different Medias and inputs for Study and Research.

WHERE AS, it becomes necessary to create enabling condition to Ethiopian News Service to support itself by engaging in income generating activities.

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of FDRE Constitution, it is hereby Proclaimed as follows:

GENERAL PROVISIONS

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the "Ethiopian News Service Re-establishment Proclamation No. 1115/2019."

2. Definition

In this Proclamation, unless the context otherwise requires:

1/ "News" means idea, event, phenomenon or information that has positive or negative impact on numerous persons or nations, nationalities and peoples, that indicates new events, pass experiences, connects people among themselves and their environment by satisfying the needs of audiences and it also includes opinion poll, output of monitoring and current affairs analysis;

- ፪/ “ዜና ነክ መረጃዎች” ማለት በዜና እንዲገለፅ የተፈለገውን ጉዳይ፣ክስተት፣ሀሳብ ወይም ፍሬ ነገር በተለያዩ አቀራረብ ለታዳሚው ለማቅረብ እንዲቻል የሚዘጋጁ ተዛማጅ፣ተያዥነት ያላቸው ይፋዊ የሆኑ ወይም ይፋዊ እንዲሆኑ በመረጃው ባለቤትና በህግ ፈቃድ ያላቸው መረጃዎች ናቸው፡፡
- ፫/ “ፕሮግራም” ማለት በድምጽ፣ በምስል ወይም በድምፅና በምስል ተቀናብሮ ለማሳወቅ፣ለማስተማር ወይም ለማዘናናት ወይም ሁሉንም አካቶ የሚቀርብ ሆኖ ስፖት፣ ሪፖርታሽን፣ ፕሮግራምና ዘጋቢ ፊልሞችን ያካትታል፡፡
- ፬/ “የህትመት ሥራዎች” ማለት ለአጠቃላይ ህዝቡ ወይም ለተወሰነ አካል እንዲደርሱ ታስበው የሚሰራጩ ዘገባዎችን፣ የሞኒተሪንግ ውጤቶችን፣ አመታዊ መጽሀፎችን የሚያካትት ነው፡፡
- ፭/ “የሕዝብ አስተያየት ጥናት” ማለት ስለአንድ አገራዊ እና ወቅታዊ ጉዳይ ወይም ስለአንድ ተቋም አገልግሎት አሰጣጥ የህዝቡን አመለካከት ፣ግንዛቤ ወይም እርካታ ለመለካት የሚደረጉ ጥናቶችን ያካትታል፡፡
- ፮/ “የማስታወቂያ ፕሮዳክሽን” ማለት በጽ-ሁፍ ፣በፎቶ፣በድምጽና በምስል ተቀናብረው የሚዘጋጁ የሕዝብና የንግድ የማስታወቂያ ስራዎችን ያካትታል፡፡
- ፯/ “ስነዳ ወይም ዶክመንቴሽን” ማለት ትልልቅ አገራዊ ጉዳዮችና ክስተቶችን በፎቶ፣በድምጽ፣በፎቶና በተንቀሳቃሽ ምስል መቅረጽና ለወደፊት ጥቅም ላይ ሊውሉ በሚችሉበት መልኩ አሰናድቶ ማስቀመጥ ነው፡፡
- ፰/ “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግስት አንቀፅ ፵፯(፩) የተመለከተው ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባ እና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርን ይጨምራል፡፡
- ፱/ በዚህ አዋጅ በወንድ ጾታ የተገለጸው ሴትንም ይጨምራል፡፡

- 2/ "News related information" means information officially given by the owner and legally endorsed, that further elucidate the issue, phenomenon, idea or the essence of released news in different ways and beyond their presentations as mere news.
- 3/ "Program" includes spot, reportages, programs and documentary films mixed by mode of sound, picture, or sound and picture ; presented to inform, give lesson or entertain or inclusively.
- 4/ "Publishing Works" include reports, monitoring outputs, annual books disseminated with the intention to be accessed by the general public or certain organ.
- 5/ "Opinion poll" means studies that include about certain national or current issue or studies on public view, perception and satisfaction about service delivery of certain institution.
- 6/ "Advertisement production" means Public and commercial advertisement works that is mixed and prepared in terms of writing, photograph, sound and film.
- 7/ "Documentation" means recording major national issues and phenomena by mode of photograph, sound, photo and film and preparing them for future use.
- 8/ "Region" means any state referred under Article 47(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa and Dire Dawa city Administrations.
- 9/ Any expression in the Masculine Gender includes the Feminine.

፫. መቋቋም

፩/ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት (ከዚህ በኋላ “አገልግሎት” እየተባለ የሚጠራው) የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የመንግስት ተቋም ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

፪/ አገልግሎቱ ተጠሪነቱ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናል።

፬. ዋና መስሪያ ቤት

የአገልግሎቱ ዋና መስሪያ ቤት አዲስ አበባ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በአገር ውስጥና በውጪ አገራት ቅርንጫፎችና ወኪሎች ሊኖሩት ይችላል።

፭. የአገልግሎቱ ዓላማ

አገልግሎቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩/ ኢትዮጵያ ለልማትና ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የምታደርጋቸውን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች አግባብ ባላቸው ፖሊሲዎችና ሕጎች መሰረት ሚዛናዊና ትክክለኛ መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ በማደራጀትና በመተንተን ዜና እና ዜና ነክ ዘገባዎችን እንዲሁም ፕሮግራሞችን በአገር ውስጥና በውጪ አገር ማሰራጨት፤

፪/ የአገሪቱን ገፅታ መገንባት፤

፫/ የአገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም የሚመለከቱ ዓለምአቀፍ ጉዳዮችን መዘገብ፤

፬/ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሕዝብ አስተያየት ጥናት ማካሔድ፣ እንደአስፈላጊነቱ ማተምና ማሰራጨት፤

፭/ ኢትዮጵያን በሚመለከቱ ጉዳዮች በአገር ውስጥና በውጪ አገር ዋና የዜና ምንጭ ሆኖ ማገልገል፤

3. Establishment

1/ The Ethiopian News Service (hereinafter referred to as "The Service" is hereby established by this Proclamation with its own legal personality as an autonomous Federal Government Organ;

2/ The Service shall be accountable to the House of People’s Representatives.

4. Head office

The Service shall have its head office in Addis Ababa and may have branches and correspondents within Ethiopia and abroad as may be necessary.

5. Objectives of the Service

The Service shall have the following objectives:

1/ Collect, organize, analyze and disseminate balanced and accurate news and news related reports as well as programs about the economic, social and political activities Ethiopia undertakes in enhancing development and in building a democratic order, based on the appropriate policies and laws of the country;

2/ Build the image of the country;

3/ Cover global issues of national interest;

4/ Conduct opinion polls on various issues, Publish and disseminate them as found necessary;

5/ Serve as a main source of news locally and abroad on issues pertaining to Ethiopia;

፮/ ዋና ዋና አገራዊ ኸኑቶችንና ክስተቶችን በጽሁፍ፣ በድምጽ፣ በፎቶና ተንቀሳቃሽ ምስል ቀርጾ ለተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን ሥራዎች፣ ለምርምር ግብአትነት እንዲያገለግሉ አደራጅቶ ማስቀመጥ፡፡

፮. የአገልግሎት ሥልጣንና ተግባራት

አገልግሎት የሚከተሉት ስልጣን ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ ሀሳብና አመለካከት በነፃነት እንዲንሸራሸር ለማስቻል ዜና እና ዜና ነክ መረጃዎችን የመሰብሰብ፣ የማጠናቀርና ማሰራጨት፤

፪/ ከዜና እና ዜና ነክ መረጃዎች ጋር ተጓዳኝ የሆኑ የፎቶግራፍና የፕሮዳክሽን አገልግሎቶችን መስጠት፤

፫/ የህዝቡን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ስፖት፣ ሪፖርታጅ፣ ፕሮግራምና ዘጋቢ ፊልሞችን ማዘጋጀትና ማሰራጨት፤

፬/ ዋና ዋና አገራዊ ኸኑቶችንና ክስተቶችን በጽሁፍ፣ በድምጽ፣ በፎቶና ተንቀሳቃሽ ምስል ቀርጾ ለተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን ሥራዎች፣ ለምርምር ግብአትነት እንዲያገለግሉ አደራጅቶ ማስቀመጥ፤

፭/ በወቅታዊና አገራዊ ጉዳዮች ላይ የሕዝብ አስተያየት ጥናት የማካሄድ እነዚህንም ማተምና ማሰራጨት፤

፮/ ዓላማውን ለማስፈፀም የሚያስፈልጉትን የራሱ የኤሌክትሮኒክስና የሕትመት ሚዲያ ማቋቋም፤

፯/ አግባብነት ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር አስፈላጊ የሆኑትን የዜና መቀበያ፣ ማስተላለፊያ፣ ማሸጋገሪያና ማደራጃ መሳሪያዎችን በተገቢ ሥፍራዎች የማቋቋምና ማስተዳደር፤

፰/ በአገር ውስጥና በውጪ አገር ካሉ ተመሳሳይ ተቋማት ጋር ግንኙነት መመስረት፤

6/ Document major national events and phenomena in writing, Sound, photography and film so that they could be used as inputs to various media undertakings and research.

6. Powers and Functions of the Service

The service shall have the following powers and functions:

1/ Gather compile and disseminate news and news related information to enhance the free flow of ideas and views;

2/ Provide Photography and production services along with news and news related information;

3/ Prepares and disseminates spots, reportages, programs and documentary films that ensure the participation and benefits of the people;

4/ Document major national events and phenomena in writing, sound, photography and film for the use of the media and as inputs for research;

5/ Conduct opinion polls on current and national issues publish and disseminate same;

6/ Establishes its own broadcast and print media organizations that enable it to carry out its objective;

7/ Installs receivers, transmitters and other facilities essential for its activities at appropriate places, in collaboration with the pertinent bodies and manage them;

8/ Establish relation with counterpart organs inside and outside of the country;

- ፱/ ለክልል የዜና አገልግሎት ድርጅቶች የቴክኒክና የሥልጠና ድጋፍ መስጠት፤
- ፲/ የዜና አገልግሎት አውታሮች ስለሚሰፋፋብትና በተስማሚ ቴክኖሎጂ ስለሚደራጁበት ሁኔታ እያጠና ሃሳብ የማቅረብ፣ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ማዋል፤
- ፲፩/ ገቢ ሊያስገኙ የሚችሉ እንደ ህትመት፣ የጥናትና ምርምር፣ የሥልጠናና የማማከር፣ የፕሮዳክሽን፣ ኸኔቶችና የሕዝብ ግንኙነት ሥራዎችን እና ዘጋቢ ፊልሞች ያሉ አገልግሎቶችን ለሌሎች ተቋማት መስጠት፤
- ፲፪/ የንግድ ህጉ እንደተጠበቀ ሆኖ የህዝብና የንግድ ማስታወቂያ ሥራዎችን መስራት፤
- ፲፫/ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚፀድቅ ደንብ መሰረት ክፍያ ማስከፈል፤
- ፲፬/ የንብረት ባለቤት መሆን፣ ውል መዋዋል፣ በስሙ መክሰስና መከሰስ፤
- ፲፭/ አላማውን ከግብ ለማድረስ ሌሎች ተዛማጅ ተግባሮችን ማከናወን፡፡

፯. የአገልግሎቱ አቋም

አገልግሎቱ፡-

- ፩/ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ቦርድ፣(ከዚህ በኋላ “ቦርድ” እየተባለ የሚጠራ)
- ፪/ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሾም ዋና ሥራ አስፈጻሚና እንደ አስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚዎች፤ እና
- ፫/ አስፈላጊ ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡

- 9/ Provide technical and training support for Regional News Service organizations;
- 10/ Provide proposals by conducting research on ways of expanding News Service Networks and equipping them with appropriate technology, and implement same Upon approval;
- 11/ Provide income generating services such as publishing, research, training and consultancy, production, event organization and public relations work as well as Documentary films production for other institutions;
- 12/ without prejudice to the Commercial Code, produces Public and Commercial Advertisement;
- 13/ Collects fees for services rendered as per the Regulation issued by the Council of Ministers;
- 14/ Owns property, enters into contract, sues and be sued in its own name.
- 15/ Undertakes other activities that enable it to attain its objectives.

7. Organization of the Service

The Service shall have:

- 1/ Ethiopian News Service Board (hereinafter referred to as "The Board");
- 2/ A Chief Executive Officer and as may be necessary Deputy Chief Executive Officers who shall be nominated by the Prime Minister and appointed by the House of Peoples Representative’s ; and
- 3/ The necessary staff.

፳. ስለቦርዱ

- ፩/ የቦርዱ አባላት ሰብሳቢውን ጨምሮ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሾማሉ፤ ቁጥራቸው እንደ አስፈላጊነቱ የሚወሰን ሆኖ ከአምስት ማነስ የለበትም፡፡
- ፪/ የቦርዱ አባላት ስብጥር አግባብነት ካላቸው ተቋማትና ልዩ ልዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጣ ይሆናል፡፡
- ፫/ የቦርዱ ተጠሪነት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናል፡፡
- ፬/ የቦርዱ የስራ ዘመን አምስት አመት ይሆናል፡፡
- ፭/ የአገልግሎቱ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ያለድምፅ በፀሓፊነት ይሳተፋል፡፡
- ፮/ ቦርዱ የራሱን የአሰራር መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡

፬. የቦርዱ ስልጣንና ተግባር

ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩/ መገናኛ ብዙሀንን የሚመለከቱ የመንግስት ፖሊሲዎችና ህጎች በአገልግሎቱ ተግባራዊ መደረጋቸውን ያረጋግጣል፤
- ፪/ በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፭ እና ፮ የተመለከቱት የአገልግሎቱ ዓላማዎች፣ ሥልጣንና ተግባራት ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤
- ፫/ በአገልግሎቱ የሚዘጋጁ ዜና እና ዜና ነክ መረጃዎች እንዲሁም ፕሮግራሞች ብሔራዊ መግባባትን የሚያመጡና ትክክለኛውን አገራዊ ገፅታ የሚያንፀባርቁ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤

8. About the Board

- 1/ Members of the Board, including the Chairperson, shall be nominated by the Prime Minister and appointed by the House of People’s representatives. Although their number shall be determined as deemed necessary, it shall not be less than five.
- 2/ The Board shall consist of representatives of appropriate institutions and different parts of the society.
- 3/ The Board shall be accountable to the House of people’s Representatives.
- 4/ The term of the Board shall be 5 years.
- 5/ The Chief Executive Officer of the Service shall participate as Secretary without vote.
- 6/ The Board may prepare its own operational Guideline.

9. Power and Functions of the Board

The Board shall have the following powers and functions:

- 1/ Ensure that government policies and laws pertaining to the mass media are implemented by the Service;
- 2/ Supervise the implementation of the objectives of the Service as well as the powers and duties specified under Articles 5 and 6 of this Proclamation;
- 3/ Ensure that News and News related information as well as programs produced by the Service bring National Consensus and reflect the accurate image of the Country;

፬/ በአገልግሎቱ የሚዘጋጁ ዜና እና ዜና ነክ መረጃዎች እንዲሁም ፕሮግራሞች የተለያዩ አመለካከቶችንና አስተያየቶችን በሚያስተናግድ መልኩ መቅረባቸውን ይረጋግጣል፤

፭/ አገልግሎቱ ስለሚሰፋፋበት ሁኔታ ፖሊሲ ይነድፋል፤ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፤

፮/ የአገልግሎቱን ሠራተኞች ቅጥርና እድገት የሚመለከት መመሪያ ያወጣል፤ተግባራዊነቱን ይከታተላል፤የአገልግሎቱን ሠራተኞች ደመወዝ፣አበልና እና ልዩ ልዩ ጥቅማጥቅሞች፤ ቦርዱ ለህዝብ ተወካዮች ም/ቤት አቅርቦ ያስወስናል፡፡

፯/ የአገልግሎቱ አሠራር የሚጠናከርበትንና የሚሻሻልበትን መንገድ ተግባራዊ ያደርጋል፡፡

፲. የቦርዱ ስብሰባ

፩/ ቦርዱ ቢያንስ በሁለት ወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል፡፡

፪/ አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም በቦርዱ ስብሰባ ጥሪ ወይም ከቦርዱ አባላት መካከል ቢያንስ አንድ ሶስተኛው ከጠየቀ በማናቸውንም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል፡፡

፫/ በስብሰባው ላይ ከማግኘት በላይ አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል፡፡

፬/ ቦርዱ ውሳኔ በድምፅ ብልጫ ያሳልፋል፡፡ሆኖም ድምጹ እኩል ለእኩል በተከፈለ ጊዜ ስብሰባው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል፡፡

፲፩. የዋና ሥራ አስፈጻሚ ሥልጣንና ተግባራት

፩/ ዋና ስራ አስፈጻሚ ከቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሰረት አገልግሎቱን ይመራል፤ያስተዳድራል፤በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፮ ስር የተመለከቱትን የአገልግሎቱን ሥልጣንና ተግባራት ሥራ ላይ ያውላል፡፡

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ ፩ አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ዋና ሥራ አስፈጻሚው ፡-

4/ Ensure that News items and News related information as well as programs produced by the Service accommodate different views and opinions;

5/ Frame policy on ways of expanding the Service and follow up its implementation;

6/ Issue Directives necessary for the recruitment and promotion of employees of the Service, ensure implementation of same , submit the salary, per diems and other benefits of employees to the House of People’s representatives for decision.

7/ Employ means of strengthening and improving the operation of the Service.

10. Meeting of the Board

1/ The Board shall meet at least once every two months.

2/ In case of emergency, the Board may meet at any time upon the request of the Chairperson or at least one third of the Board members;

3/ There shall be a quorum where more than half of its members are present;

4/ Decisions of the Board shall be made by a majority vote. In case of tie, the Chairperson shall have a casting vote.

11. Power and Functions of the Chief Executive Officer

1/ The Chief Executive Officer shall manage and administer the Service with the general directions given by the Board, and implement the power and functions of the service provided under Article 6 of this Proclamation.

2/ Without Prejudice to the generalities of sub-Article (1)of this Article; the Chief Executive Officer shall:

- ሀ) የአገልግሎቱን ሠራተኞች መሰረታዊ የሲቪል ሰርቪስ መርሆችን ተከትሎ ቦርዱ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ያሰናብታል፤
- ለ) የአገልግሎቱን አመታዊ የሥራ ፕሮግራምና በጀት ለቦርዱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ስራ ላይ ያውላል፤
- ሐ) የአገልግሎቱን ዓመታዊ ሪፖርት ለቦርዱ ያቀርባል፤
- መ) ለአገልግሎቱ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሰረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
- ሠ) ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ አገልግሎቱን ይወክላል፤
- ረ) ከቦርዱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡
- ፫/ ዋና ሥራ አስፈጻሚው ለአገልግሎቱ ሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልገው መጠን ሥልጣንና ተግባሩን በከፊል ለአገልግሎቱ ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡ሆኖም እርሱን ተክቶ የሚሰራው ሰው ከሠላሳ ቀናት ለሚበልጥ ጊዜ የሚሰራ ከሆነ ውክልናው በቅድሚያ ለቦርዱ ቀርቦ መፅደቅ ይኖርበታል፡፡

፲፪. የምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚዎች ስልጣንና ተግባራት

- ፩/ እያንዳንዱ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ የተበደበበትን ዘርፍ ሥራ ይመራል፤ያስተባብራል እንዲሁም የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡
- ፪/ ዋና ስራ አስፈጻሚው በማይኖርበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል፡፡

- a/ Employ, administer and dismiss employees in accordance with The Directive issued by the Board based on basic civil service principles;
 - b/ Submit Annual plan and Budget of the Service to the Board and implement same on approval;
 - c/ Submit Annual report of the Service to the Board;
 - d/ Effect expenditure in line with the Budget and work program approved for the Service;
 - e/ Represent the Service in all its dealings with third parties.
 - f/ Carry out such other activities assigned to him by the Board;
- 3/ The Chief Executive Officer may delegate part of his power and functions to officials and employees of the Service to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Service. However, if the official who acts on behalf of the Chief Executive Officer of the Service is delegated for more than thirty days, prior approval of the delegation should be obtained from the board.

12. Power and Functions of the Deputy Chief Executive Officers

- 1/ Each Deputy Chief Executive Officer shall lead and coordinate the sector to which he is appointed, and also perform other activates assigned to him.
- 2/ Act on behalf of the Chief Executive Officer in his absence.

፲፫. ሪፖርት ስለማቅረብ

አገልግሎቱ በሥልጣን ክልሉ ስለሚያከናውናቸው ተግባራት በየጊዜው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ያቀርባል።

፲፬. በጀት

የአገልግሎቱ በጀት ከሚከተሉት ምንጮች ይሆናል፡-

፩/ በመንግስት ከሚመደብለት በጀት፤

፪/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ የሚወሰን ሆኖ በዚህ አዋጅ መሰረት ከሚሰበሰበው የአገልግሎት ክፍያ ።

፲፭. የሒሳብ መዛግብት

፩/ አገልግሎቱ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሒሳብ መዛግብትና ሰነዶችን ይይዛል።

፪/ የአገልግሎቱ የሒሳብ መዛግብትና ሰነዶች በዋናው አዲተር ወይም እርሱ በሚሰይማቸው ሌሎች አዲተሮች በየአመቱ ይመረመራል።

፲፮. ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

፩/ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደንብ ያወጣል።

፪/ ቦርዱ ለዚህ አዋጅ ማስፈጸሚያና ለተለያዩ የአገልግሎቱ አሰራሮች የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

፲፯. የመብቶችና ግዴታዎች መተላለፍ

በደንብ ቁጥር ፫፻፲፱/፪ሺህ፯ ተቋቁሞ የነበረው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ መብትና ግዴታዎች ለአገልግሎቱ ተላልፏል።

13. Reporting

The Service shall submit periodic activity reports to the House of People's Representatives.

14. Budget

The Budget of the Service shall be from the following sources:

- 1/ The Budget allocated by the Government;
- 2/ From the service payment that is collected in accordance with this Proclamation that will be determined by the Regulation to be issued by Council of Ministers.

15. Books of Account

- 1/ The Service shall keep complete and accurate books of account and financial records;
- 2/ The books of account and financial records as well as other documents of the Service shall be Audited annually by the Auditor General or other Auditors assigned by the Auditor General.

16. Authority to Issus Regulation and Directive

- 1/ The House of People's Representatives shall issue Regulation for the implementation of this Proclamation.
- 2/ The Board may issue Directives that are necessary for the implementation of this Proclamation and different functions of Service.

17. Transfer of Rights and Duties

The rights and obligations of Ethiopian News Agency, which was established by Regulation No. 319/2014, are transferred to the Service.

፲፰. የተሸሩና ተፈፃሚነት የሌላቸው ሕጎች

፩/ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲን ያቋቋመው ደንብ ቁጥር ፫፻፲፱/፪ሺ፲፮ ተሸር በዚህ አዋጅ ተተክቷል።

፪/ ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ህግ ወይም የአሰራር ልምድ በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም።

፲፱. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ የካቲት ፲፱ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም

ሳህለወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

18. Repealed Laws

1/ Regulations No. 319/2014 which established the Ethiopian News Agency is repealed and replaced by this Proclamation;

2/ Any law or Practice which contradicts with this Proclamation shall have no effect on issues covered by this Proclamation.

19. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of its publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, 26th Day of February 2019,

SAHLEWORK ZEWEDIE

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA

--	--
